



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

የካቲት 16 ቀን 2010 ዓ.ም.

ሰሞኑን በለገጣፎ ነዋሪዎች ላይ የተካሄደውን ዘረኛ የማፈናቀል አርምጃ አጥብቀን አናወግዛለን!

ላለፉት 27 ዓመታት በመሳሪያ ኃይል ሥልጣን የጨበጠው አረመኔው የወያኔ አገዛዝ አገሪቱን በነፍጥ ሕዝብን በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ ዜጎችን በተለይም አማራውን ከኑሮውና ከጠቅላላ ኢኮኖሚ ተሳትፎ የማፈናቀል አገሪቱን ዜጎች ተዘዋውረው መስራት ወደ ማይቸሎባት የቀም አስር ቤት ቀይሯታል። ከእንግዲህ ዘረኛው የአምባገነን ቡድን ያመጣብንን መከራ መሸከም ይብቃን፤ ከዚህ በሁሉ የምናጣው የለንም ብሎ ሕዝብ የፍርሃትና የልዩነትን ግንብ አፍርሶ የወያኔ አከርካሪት በመምታት ወደ ታሪካዊ ትጊድ ሊያወርደው ጥረት በሚያደርግበት ወቅት በውጭ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎችና ሆዳም ምሁራን አሻሻጭነት ታግዘው የሕዝብን ድምፅ ሲያፍኑ የነበሩ የሌላ ቋንቋ ወያኔዎች ድምፁን ቀምተው በማስተጋባት የለውጡ መሪ ነን ብለው ለውጡን አግተው ተሰየሙበት። ብሎም የኢትዮጵያዊነትን ጭምብል የለበሰ ግለሰብ ተሹሞ ዛሬ ኢትዮጵያን በዘውግ ሽንሽኖና በዘረኝነት የታወሩ ፅንፈኞችን ሥልጣን ሰጥቶ በአማራውና በሌሎች ብሄረሰቦች ላይ ይህ ነው የማይባል ሰቆቃ እንዲፈጸም አድርጓል። ወያኔነት ኢትዮጵያ ላይ ቋንቋውን ቀይሮ ተሰየመባት።

ሰሞኑን በለገጣፎ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን ለፍተው ደክመው ባፈሩት ገንዘብ የሰሯቸውን ቤቶች በዘረኞቹ አመራር ትዕዛዝ ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ፈርሶባቸዋል። ይኸው በዘውግ ተኮር ፖለቲካ ተጠራርቶ የተሰባሰበ የዘረኞች አመራር ለወሰደው እርምጃ የሰጠው ምክንያት ቦታው ለአረንጓዴ ፓርቲ ይፈለጋል በሚል ሲሆን ፓርቲ መሥራት የቀን ተቀን ኑሮውን ለመሸፈን የሚታገለውን ደሃ ነዋሪ ቤት ከማፍረስና ከህፃናት ትምህርት መጨናገፍ በልጡ እንደ ምክንያት መቅረቡ ብዙዎችን አስቆጥቷል። አዛውንት፣ ህሙማንና ህፃናት በተኙበት ቤታቸው ላያቸው ላይ ፈርሶባቸው ሜዳ ላይ ወድቀው ለረሃብ፣ ለቁርና ለአውሬ፣ ተጋልጠዋል። አዲሱ ሹም አስከብራለሁ የሚለው ያፈጠጠና ያገጠጠ "ሕገ መንግስት" (ሕገ-አራዊት) ውጤቱ ሌላ ሳይሆን ይኸው ነው። ከዛሬ 27 ዓመት በፊት በኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊያን ላይ ጦርነት የጀመሩት ወያኔዎች ሲሆኑ አሁን እያስቀጠሉ ያሉትም ወያኔዎች ናቸው። ኢህደግ/ወያኔ፣ ወያኔ/ኢህደግ፣ ስልቻና ቀልቀሎ።

በተመሳሳይ ዘር ተኮር ጥቃት በዚህ ዓመት መስከረም ወር መጀመሪያ ላይ በቡራዩ፣ በከታ፣ በሳንሱሲ፣ በአሸዋ ሜዳ፣ በፈሊ ዶሮ፣ ወዘተ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውና በርካታዎችም ለከባድና ለቀላል የአካል ጉዳት መዳረጋቸው ይታወቃል። ህፃናት ሳይቀሩ ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት ተፈፅሞባቸዋል። ይህን ጥቃት በመቃወም ድምፃቸውን ያሰሙትን በሺህ የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ወጣቶችን ለቅመው ወስደው ሃሩር ወስጥ በተገነባ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ማሰቃዎቻቸው የምናስታውሰው ሲሆን አስከሁንም ያልተፈቱ እንዳሉ ግልጽ ነው። በለገጣፎ ቤታቸው ፈርሶ መጠጊያ ያጡ ወገኖቻችን በህይወታቸው ያልተጠበቁት ችግር ውስጥ የገቡ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ለተጠመት ውሃ፣ ለተራቡት ዳቦ፣ እንዲሁም መጠለያ በማቅረብ ፈንታ የደረሰላቸው ነገር ቢኖር ጥቃቱና ውድመቱ ይቀጥላል የሚል ዛቻ ነው። ይህ ጥቃት በለገጣፎ ነዋሪዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያዊ ዜግነት ላይ መሆኑን ተረድቶና ጥቃታቸው በአገርና በወገን ላይ መሆኑን አውቆ መነሳትና የሚከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ መታገል የግድ ነው። እንደ ተሰቦ እያሰራጩት ያለውን ዘረኝነት ከስረ መሰረቱ ነቅሎ ጥሎ አገርንና ትውልድን ማዳን ግድ ነውና ወገኖቻችን ላይ ይህን መሰል የናዚዎቹ አይነት ጥቃት ሲፈፀም የቆዳ ቀለም ትርጉም የለውምና እንነሳ። ዛሬ በለገጣፎ እያደረሱ ያሉትን ግፍና ሰቆቃ ነገ ወደ አዲስ አበባና ሌሎች አያመጡም ብሎ የሚተኛ ሰው ካለ የሩቁን ቀርቶ የቅርቡን የአገሩን ታሪክ ያልተረዳ ብቻ ነው።

መፍትሄው በአፈ ጮሌው ሹም የተዳፈነውን ትግል መቆስቆስና ማፋፋም ብሎም ዘረኛውን አጋዛዝ አሰወግዶ ለሕዝባዊ መንግሥት ምሥረታ የሽግግር ሂደትን መጀመር ብቻ ነው ። ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና ማኅበራዊ ፍትህን በኢትዮጵያ ለማስፈን አማራጩ ይኸው ብቻ ነው። አሮጌውን ሥርዓት ለማስቀጠል ለሚሰየሙ አዳዲስ ፊቶች ማጨብጨብን ገትቶ ከወሬ ተግባር፣ ከመጠምጠም መማር መቅደሙን ማስተዋል ያሻል። አገራችን በብዙ አርበኞች ልጆቿ መስውዕት ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች ታሪካዊት አገር ነች። ዘረኞች እየተጋዘዙ እንዲፈነጩባትና ሕዝባችንም የግፍ ገፈት ተቀባይ ሆኖ እንዲቀጥል ልንፈቅድ አይጠበቅም።

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website www.eprp.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645